

" " " "

"3+" " " '34/32/4238'2; <25				
<	109	240		
	63	84		
	4	38		
	0	30		
	11	23		
	9	17		
	8	14		
	2	11		
	10	11		
	2	12		
"4+" " " '34/32/4238'2; <52				
<	124	240		
	68	84		
	3	38		
	0	30		
	15	23		
	11	17		
	8	14		
	6	11		
	10	11		
	3	12		
"5+" " " '34/32/4238'2; <57" " " " "				
" '34/36'"	" '4238 0"		"	"
<	118	28	16	162
	67	0	0	67
	1	22	3	26
	1	5	11	17
	15	0	0	15
	10	0	0	10
	9	0	0	9
	2	0	2	4
	10	0	0	10
	3	1	0	4
"6+" " " '34/32/4238'2; <5: " " " " "				
" '34/36'"	" '4238 0'"	" " 0	" " "	" " "
<	51	33	61	145
	0	28	38	66
	27	0	0	27
	14	1	0	15
	0	4	11	15
	0	0	6	6
	2	0	4	6
	4	0	0	4
	3	0	0	3

	1	0	2	3
'7+' ' '34/36''	" '4238 0''	" '34/32/4238'2; <5;''	" " " " ' ' ' ' ' ' "	" "
<	53	32	62	147
	0	30	35	65
	27	0	0	27
	16	0	0	16
	0	2	12	14
	1	0	7	8
	1	0	6	7
	3	0	0	3
	4	0	0	4
	1	0	2	3
'8+' ' '34/36''	" '4238 0''	" '34/32/4238'2; <63''	" " " " " " " " "	" "
<	92	34	12	138
	55	0	2	57
	0	25	1	26
	15	0	1	16
	13	0	0	13
	0	1	5	6
	7	0	1	8
	0	1	1	2
	0	5	1	6
	2	2	0	4
'9+' ' '34/36''	" '4238 0''	" '34/32/4238'2; <65''	" " " " " " " " "	" "
<	132	3	13	148
	66	0	0	66
	18	3	4	25
	14	0	0	14
	11	0	0	11
	4	0	6	10
	9	0	0	9
	2	0	1	3
	7	0	0	7
	1	0	2	3
'0+' ' '34/36''	" '4238 0''	" '34/32/4238'2; <6: ''	" " " " " " " " "	" "
<	59	33	47	139
	0	32	31	63
	25	0	0	25
	12	0	0	12
	0	1	8	9
	8	0	1	9
	1	0	4	5
	4	0	0	4

	9	0	0	9
	0	0	3	3
" '34/32/4238'2; -6; " " " " " " " " " '7"				
" '34/36" '4238 0"				
<	54	41	38	133
	1	39	22	62
	24	0	0	24
	5	0	0	5
	0	1	9	10
	8	0	1	9
	3	1	4	8
	4	0	0	4
	9	0	0	9
	0	0	2	2
" '34/32/4238'2; -72" " " " " " " " "				
" '34/36" '4238 0"				
<	33	38	66	137
	4	8	52	64
	1	23	0	24
	10	0	0	10
	11	0	0	11
	0	3	6	9
	5	0	2	7
	2	0	0	2
	0	3	5	8
	0	1	1	2
" '34/32/4238'2; -78" " " " " " " " "				
" '34/36" '4238 0"				
<	45	69	18	132
	2	50	10	62
	24	0	0	24
	8	0	0	8
	0	11	0	11
	0	3	1	4
	2	5	1	8
	0	0	2	2
	8	0	0	8
	1	0	4	5
" '34/32/4238'32-33" " " " " " " " "				
" " " '4238 0/" " " " " " " " "				
<	92	22	18	132
	64	0	1	65
	0	16	0	16
	0	1	4	5
	1	3	4	8

	11	0	0	11
	8	0	1	9
	6	0	0	6
	1	1	4	6
	1	1	4	6
"35+" " "34/32/4238'32-34" " " " " " "				
" " "4238 0/" " " " " " "				
"				
<	93	29	12	134
	66	0	0	66
	0	18	0	18
	0	2	2	4
	1	4	3	8
	11	0	0	11
	8	0	2	10
	6	0	0	6
	0	3	2	5
	1	2	3	6
"36+" " "34/32/4238'32-35" " " " " " "				
" " "4238 0				
"				
<	90	27	7	124
	62	0	1	63
	0	18	0	18
	0	4	0	4
	3	2	0	5
	12	0	0	12
	7	0	0	7
	5	0	0	5
	0	1	4	5
	1	2	2	5